

- ለግንቦት 7 ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ

- ለአዲት ኮሚቴ

ጉዳዩ በድርጅታችን ውስጥ እየታየ ያለውን ኢዲሞክራሲያዊ እና ህግን ያልተከተል አካሄድ ስለማስቆም፤

ግንቦት 7ን ከህዝብ ጋር ስለማስተዋወቅ የሚል መመሪያ ወጥቶ (ኮሚኒኬ-035) ይህም ከአርስቱ ጀምሮ ግንቦት 7 ምንም ከህዝብ ጋር ማስተዋወቅ የሚፈልግ ድርጅት አለመሆኑን በመግለጽ እንዲያውም አደጋው ድርጅቱ ሊያከናውነው ከሚችለው በላይ ህዝቡ ከድርጅቱ መጠበቅ እና ጊዜ በተራዘመ ቁጥር የተዳማኒነት ጥያቄ ማስነሳቱ ስለማይቀር ይህን እንዴት መፍታት ይቻላል በሚለው ላይ መምከር እና የመፍትሄ ሃሳብ ማቅረብ የተሻለ ይሆናል የሚል እና ለኮሚኒኬው እንደማሳመኛ ከቀረቡት ዝርዝር ነጥቦች ላይ አስተያየት ቀርቦ እንደነበር ሁኔታውን ለሚከታተል አባል ግልጽ ነው።

የሆነ ሆኖ የተሰጠው መልስ የፈለገ ይተገብራል ያልፈለገ ደግሞ በተግባር ካዋሉ ሀገሮች ወድቀትም ይሁን ስኬት ይማራል የሚል ነበር። ይህ አካሄድ ዲሞክራሲያዊ አለመሆኑን አብክረን መንገራችን አብሮ ሊታወስ ይገባል።

ነገር ግን ከላይ የተጠቀሰው ጉዳይ አፈጻጸም ምን እንደደረሰ ገና በቅጡ ሳይታወቅ ሜይ 18 ቀን 2012 ሌላ ኮሚኒኬ 37 የሚባል የዲያስፖራ፤ የአህጉር እንዲሁም የአገሮችን ኮሚቴ የሚያፈርስ መመሪያ መጣ። ይህ መመሪያ የሚያዘው በየሃገሩ በአባላት ተመርጦ ስራቸውን እያከናወኑ ያሉ ኮሚቴዎችን ከአባላት ጋር ምንም አይነት መመካከር ሳይደርግ ይፍረሱ መባሉ ፍጹም ግልጽነት የጎደለው ኢዲሞክራሲያዊ እና ህገደንባችንም የሚጻረር መሆኑ በመግለጽ ጉዳዩ ለአባላት በቀጥታ እንዲቀርብና እንዳለ ተቀባሉትም ማሻሻያ አደርጉበትም ወድቅ አደርጉትም ከመተግበሩ በፊት ሊመከርበት ይገባል የሚል ጥያቄ መቅርቡ ይታወሳል። በህገ ደንባችን እንዲህ አይነት ማንዴት ለማንኛውም ክፍል የማይሰጥ መሆኑን በመጥቀስ ጥያቄ ቢቀርብም እስካሁን መልስ አልተሰጠም።

በኛ እምነት ህገ ደንቡ ይህን ቢፈቅድ እንኳ መሻሻል ያለበት ህገ ደንቡ እንጂ የአባላትን ዲሞክራሲያዊ መብት የሚጥስ መመሪያ በምንም አይነት ሊወጣ አይገባም። ይህም ሊሆን የሚገባው በሰለጠነ መንገድ በውይይት መሆኑን እናምናለን። ነገር ግን ይህን ሰንል የስራ አስፈጻሚው የቀን ተቀን ተግባሩን ሁሉ ለአባላት እያማከር ይሰራ እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል ለዚህም ባንዳንድ አካባቢ የዲሞክራሲውን ጥያቄ በመለጠጥ የዚህ አይነት ቀለም ሊቀቡ የሚሞክሩ ክፍሎች እንዳሉ ስለሚገመት ነው።

ከላይ የተጠቀሰው የዲሞክራሲ ጥሰት በሰለጠነ ውይይት እንዲስተካከል የአውሮፓ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከሃገር ተውካዮች ጋር በጉዳዩ ላይ ከመከረ በኋላ ደብዳቤ ለሚመለከታቸው ለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው እና ለአዲት የጻፈ ቢሆንም መልስ በመስጠት ምትክ የተላኩበትን የአውሮፓውን ኢሜል መዝጋት እና የተጻፈው ጥያቄ ከግለሰብ እንደተጻፈ ለማስመስል በመምከር ጥያቄው ሳይመለስ ቀርቷል። በመሰረቱ ባንድ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ወስጥ የሚነሱ የዲሞክራሲ ጥያቄ ከግለሰብም ይሁን ከቡድን ይምጣ በአግባቡ መርምሮ በሰለጠነ መልስ ሊሰጥበት እንደሚገባ የጻፈ እምነታችን ነው። ድርጅቱን በማይነቃነቅ መስርት ላይ የሚያቆሙት አባላት ናቸው ብለን ስለምናምን።

በአውሮፓ ስራ አስፈጻሚ የተነሳው የዲሞክራሲ እና ህገደንብ እንከተል ጥያቄ በየአቅጣጫው እንደተነሳና ይህንንም በውይይትና በሰለጠነ መንገድ መፍትሄ ከመሻት ይልቅ ግለሰቦችን በግል ለማሳመን ጥረት ሲደረግ ተስተውሏል። ይህም በጋራ የሚደርግ ውይይት ለምን እንዳልተፈለገ የሚያጭረው ጥያቄ ይኖራል። በጋራ የሚደረግ ውይይት አንዳችን ከሌላችን የምንምማግርበት ድርጅታዊ የዲሞክራሲያዊ ባህልን ለማጎልበት/ለማዳበር ልንጠቀምበት የሚገባ የሰለጠነ መድረክ መሆኑን ስለምናምን።

በተራ አባልነት ያለውም ሆነ በአመራር ላይ ያሉ ግለሰቦችን በጋራ ያስተሳሰረን ገመድ በሃገራችን ያለው የፍትህና ዲሞክራሲ መጓደል እና ይህን እውን ለማድረግ ካለን ከብረት የጻፈ አቋም ነው። አሁን እንደሚታየው ለሚነሱ የዲሞክራሲ ጥያቄዎች አሳማኝ መልስ በመስጠት ምትክ ነገሩ ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ አዙሮ ባሸናፊነትና ተሸናፊነት ለመወጣት የሚደረገው ግብዝ አካሄድ የሚጎዳው ሁላችንም የቆምንለትን አላማ እና ከአባላት በተጨማሪ ብዙ ኢትዮጵያዊ ተስፋ የጣለበትን ድርጅታችን መሆኑ ተገንዝበን ትኩረታችን ክራሳችን አልፎ የተነሱ ጥያቄዎችን በቅን ለማየትና ለመወያየት እንዲሆን ጥሪ እናቀርባለን።

በቅንጅት ጊዜ በተፈጠረው አለመግባባት የትኛውም ወገን ትክክል ይሁን አሸናፊ የሆነው ወያኔ የተሸነፈው ደግሞ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ተስፋ ያደረገበት ቅንጅት መሆኑን ልብ ልንል ይገባል። ለውይይት የተዘረጋው በር ሳይከፈት ቀርቶ በድርጅቱ ላይ ሊያጠላ ለሚችለው ማንኛውም ጥላ ታሪክም ሆነ አባላት ይቅርታ የማያደርጉለት ጥፋት መሆኑን ተገንዝበን በሩን በመክፈት እንደምንነጋገር ከተስፋ ጋር ጥሪ እናደርጋለን።

በመጨረሻም ምንም እንኳን ይህ ደብዳቤ በዚህ ኮሚቴ ስም ቢጻፍም፤ የዚህ ኮሚቴ ደጋፊዎችና በዙሪያው የተሰባሰቡ በርካታ አባላት በየአህጉሩ መኖራቸውን ልናስምርበት እንወዳለን።

ግልባጭ

ከሰላምታ ጋር

ዲሞክራሲን ለማስከበር የተቋቋመ ጊዜያዊ ኮሚቴ

- ማፋ የአውሮፓ አህጉር ሰብሳቢ፤ የዲያስፖራ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል እና በጀርመን የግንቦት 7 አሁን ያለበት ደርጃ እንዲደርስ ከጓደኞቹ ጋር ትልቅ አስተዋጾ ያበረከት
- ዔድኔት የቤልጅም ሰብሳቢና የአውሮፓ ጸሃፊ
- እያዩ በቅርቡ በፈቃዱ ከሃላፊነቱ እስኪለቅ ድረስ የስዊድን ሰብሳቢና የአውሮፓ የድርጅት ጉዳይ ሃላፊ የነበረና ስዊድን አውሮፓ ውስጥ ካሉ ጠንካራ የግንቦት ሰባት ኮሚቴ እንዲኖር የላቀ አስተዋጾ ያበረከተ
- ጨረንቆ (ዳኛ ወ/ሚካኤል መሸሻ) የሆንላድ ሰብሳቢ
- ሃይሉ የዩኬ ሰብሳቢ
- ክንፈ የእስራኤል ሰብሳቢ
- ባሻ ወልዴ የጣሊያን ሰብሳቢ
- ጎልድን ሾይስ የአሸንፎ አህጉር ሰብሳቢ፤ የዲያስፖራ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የምዕራብ አውስትራሊያ ሰብሳቢ
- ዘመድ የጃፓን ኮሚቴ ጸሀፊ
- አብያተር ሰሪ የጃፓን ኮሚቴ የፋይናንስ ክፍል ኃላፊ